

በጋምቤላ ከ20 ሚሊዮን ብር በሚበልጥ ወጪ የተገነባው ዘመናዊ የመንገደኞች ማስተናገጃ ተርሚናል ተመረቀ፤ የአየር ትራንስፖርት አገልግሎት ለተጀመረው የኢኮኖሚ እድገት ቀጣይነት ወሳኝ ሚና እንዳለው የትራንስፖርትና መገናኛ ሚኒስትሩ አስታወቁ

በሀገሪቱ እየተስፋፋ ያለው የአየር ትራንስፖርት መሰረተ ልማት እየተመዘገበ ላለው ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት ቀጣይነት ወሳኝ ሚና እንዳለው የትራንስፖርትና መገናኛ ሚኒስትር አስታወቁ።



የጋምቤላ ኤርፖርትን አገልግሎት ለማሳደግ ከ20 ሚሊዮን ብር በሚበልጥ ወጪ ሲካሄድ የነበረው ዘመናዊ የመንገደኞች ማስተናገጃ ተርሚናል ግንባታ ተጠናቆ ተመረቀ።

ሚኒስትሩ አቶ ድጋባ ኩማ በጋምቤላ ኤርፖርት የተገነባውን የመንገደኞች ማስተናገጃ ተርሚናል ሲመርቁ እንደተናገሩት በሀገሪቷ እየተስፋፋ ያለው የአየር ትራንስፖርት መሰረተ ልማት እየተመዘገበ ላለው ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት የላቀ አስተዋጽኦ እያደረገ ነው ።

አገራችን በአፍሪካ ቀንድ ካላት ስትራቴጂካዊ አቀማመጥ የተነሳ ከአስር ሰዓት ባነሰ የበረራ ጊዜ ወደ ተለያዩ የአፍሪካ፣ የእስያና የአውሮፓ አገሮች በቀላሉ የመድረስና ዓለም አቀፍ ገበያዎችን ለመጠቀም የሚያስችል ሰፊ ዕድል እንዳላትም ገልጠዋል።

መንግስት ይህን ዕድል ለመጠቀም በሀገር ውስጥም ሆነ በዓለም አቀፍ ገበያ የኢኮኖሚውን ተወዳዳሪነት ለማረጋገጥ ለዘመናዊ የአየር ትራንስፖርት ዘርፍ መጠናከር ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ እንደሚገኝ አመልክተዋል።

ለዚህም ዋናኛ ማሳያ ለዓለም አቀፍ በረራ የሚያገለግሉትን ጨምሮ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች 15 ዘመናዊ ግዙፍ ጄት አውሮፕላኖችንና መለስተኛ አውሮፕላኖችን የሚያሳርፉ ኤርፖርቶች ተገንብተው አገልግሎት በመስጠት ላይ እንደሆኑም ገልጠዋል ።

በሀገሪቱ የአየር ትራንስፖርት መሰረተ ልማቱን ለማስፋፋት ከሚካሄደው ግንባታ በተጨማሪ የአገልግሎቱን ደረጃ ለማሳደግ ስምንት ዘመናዊና አዳዲስ አውሮፕላኖች በአየር መንገዱ መገዛታቸውንና አራቱም ወደ ሀገር ውስጥ ገብተው ሥራ መጀመራቸውን ሚኒስትሩ አስታወሰዋል ።

የተመረቀው የጋምቤላ ኤርፖርት የመንገደኞች ማስተናገጃ ዘመናዊ ተርሚናል የኤርፖርቱን አገልግሎት ለማሳደግ ከሚኖረው ፋይዳ በተጨማሪ የጋምቤላ ክልል መንግስትና ህዝብ ለጀመሯቸው የፀረ- ድህነት ትግልና በአካባቢው እየተካሄደ ላለው የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ከፍተኛ ሚና እንደሚኖረው ተናግረዋል።

የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡሞድ ኡቦንግ በበኩላቸው የኤርፖርቱን አገልግሎት ለማሳደግ የተገነባው ዘመናዊ የእንግዶች ማስተናገጃ ተርሚናል በክልሉ ፈጣንና ዘላቂነት ያለው ልማት ለማምጣት የተጀመረውን ጥረት የሚያፋጥን ከመሆኑም በላይ ለኢንቨስትመንቱ ዕድገት አስተዋጽኦ ይኖረዋል ብለዋል ።

የኢትዮጵያ ኤርፖርቶች ድርጅት ተወካይ አቶ ኃይላይ ሼ/ዓዲቅ በበኩላቸው ድርጅቱ ለዘርፉ በሰጠው ልዩ ትኩረት በ1983 አስፋልት የለበሱት የአውሮፕላን ማርፌያ ሜዳዎች አራት ብቻ እንደነበሩና በአሁኑ ወቅት 15 መድረሳቸውን

ጠቁመው በቀጣይም የዘርፉን መሰረተ ልማትና አገልግሎት ለማሻሻል የሚረዳ ስራ ለማከናወን ሰፊ እቅድ መኖሩን አሰታወቀዋል።

ድርጅቱ ከ20 ሚሊዮን ብር በሚበልጥ ወጪ አስገንብቶ ያስመረቀው የጋምቤላ ኤርፖርት ዘመናዊ የእንግዳ ማስተናገጃ ተርሚናል የኤርፖርቱን አገልግሎት በማሳደግና በማሻሻል ረገድ ከፍተኛ ሚና እንደሚኖረው ተናግረዋል።

የተመረቀው ዘመናዊ ተርሚናል ህንፃ የቢሮ፣ የእንግዳ መቀበያ፣ የካፍቴሪያና ለሌሎች አገልግሎቶች የሚውሉ በርካታ ክፍሎች አሉት።